

ፌዴራል ነገሥት ሀገራዊ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራስድስተኛ ዓመት ግብር #1
አዲስ አበባ ሰኔ 4 ቀን 2010 ዓ.ም

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

16th Year No..31
ADDIS ABABA 11th June, 2010

የግብር ቁጥር
xêJ ግብር 6) & 5/2ሺ.2 ጋ.ጠ
የ2ሺ.7 የዓለም አቀፍ የቡና ስምምነት ማዕደቂያ አዋጅ
.....ገጽ 51፡2) (9

CONTENTS
Proclamation No. 675 /2010
International Coffee Agreement 2007 Ratification
ProclamationPage 5299

xêJ ግብር 6) & 5/2ሺ.2
የ2ሺ.7 የዓለም አቀፍ የቡና ስምምነትን ለማዕደቅ የወጣ አዋጅ
የዓለም አቀፍ የቡና ምክር ቤት እ.ኤ.አ. ሴፕ-
ቴምበር ! 8 ቀን 2ሺ.7 ባካሄደው (8ኛ ስብሰባው
የ2ሺ.7 የዓለም አቀፍ የቡና ስምምነትን የተቀበለው
በመሆኑ፤
ይህንን ስምምነት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር
ቤት ግንቦት ! 4 ቀን 2ሺ.2 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ
ያወደቀው ስለሆነ፤
በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ \$5 ንዑስ አንቀጽ
/1/ እና /02/ መሠረት የሚከተለው ታውጇል።

PROCLAMATION NO. 675/2010.
A PROCLAMATION TO RATIFY THE
INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2007
WHEREAS, the International Coffee Council
adopted the International Coffee Agreement 2007 on
28 September 2007 at its 98th Session;
WHEREAS, the House of Peoples' Representat-
ives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
has ratified the said Agreement at its session held on
the 1st day of June, 2010;
NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55
sub article (1) and (12) of the Constitution of the Federal
Democratic Republic of Ethiopia it is hereby proclaimed as
follows:

- አጭር ርዕስ**
ይህ አዋጅ "የ2ሺ.7 የዓለም አቀፍ የቡና ስም-
ምነት ማዕደቂያ አዋጅ ቁጥር 6) & 5/2ሺ.2"
ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።
- የስምምነቱ መዕደቅ**
የዓለም አቀፍ የቡና ምክር ቤት እ.ኤ.አ.
ሴፕቴምበር ! 8 ቀን 2ሺ.7 ባካሄደው (8ኛ
ስብሰባው የተቀበለው የ2ሺ.7 የዓለም አቀፍ
የቡና ስምምነት በዚህ አዋጅ ጸድቋል።

- Short Title**
This Proclamation may be cited as the
"International Coffee Agreement 2007 Ratifica-
tion Proclamation No.675 /2010."
- Ratification of the Agreement**
The International Coffee Agreement 2007
adopted by the Coffee Council on 28
September 2007 at its 98th Session is hereby
ratified.

3. የግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር ሥልጣን

የግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር ስምምነቱ በሥራ ላይ እንዲውል የማድረግ ሥልጣን በዚህ አዋጅ ተሰጥቶታል።

4. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሰኔ 4 ቀን 2ሺ.2 ዓ.ም

GR¥ wLdገፆRገፆS

**yxፆT×eÄ ØÁ%ፆēf ÄፆäK%ፆፆÄēf
፲፱BI ፲K PÉzፆÄNT**

3. Power of the Ministry of Agriculture and Rural Development

The Ministry of Agriculture and Rural Development is hereby empowered to undertake all acts necessary for the implementation of the Agreement.

4. Effective Date

This Proclamation shall enter into force up on the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 11th day of June , 2010

GIRMA WOLDEGIORGIS

**PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**